

STUDY NUMBER: [Amharic]

በፈቃደኝነት የሚደረግ ቁራጭ ናሙና (ባዮፕሲ)

የሚወሰድው ቁራጭ ናሙና ለጥናት የሚውል ብቻ እንጂ ለእርስዎ የሚያመጣው ምንም ዓይነት ጥቅም የለም። ወደፊት ሌሎች ሰዎችን ሊረዳ ይችላል። ቁራጭ ናሙናውን ለመስጠት ፈቃደኛ ሆነው “አዎ” በማለት ከፈረሙ በኋላ በማንኛውም ጊዜ ሐሳብ የመቀየር መብት አልዎት። እባክዎን ከዚህ በታች ያለውን አረፍተ ነገር ያንብቡና ስለ ምርጫዎ ያስቡ። አረፍተ ነገር ካነበቡ በኋላ፣ ትክክል የሆነልዎትን መልስ ያክብቡና የስምዎንና የአባት ስምዎን የመጀመሪያ ፊደሎች ከጎኑ ይጻፉ። የጥናቱ እዚህኛው ክፍል ውስጥ የሚሳተፉት በፈቃደኝነት ሲሆን፣ ምንም ለማድረግ ቢወስኑ እርስዎ የሚያገኙት ሕክምና ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ የለም።

እዚህ ጥናት ውስጥ ለሚደረጉት ምርመራዎች የዕጢ ቁራጭ ናሙና ለመስጠት እስማማለሁ።

አዎ _____ አይ _____ የስምና የአባት ስም የመጀመሪያ ፊደሎች _____

ናሙናዎችን እና መረጃዎችን ወደፊት ጥናት ስለማድረግ

የሰበሰብነውን አንዳንድ ናሙናዎችና መረጃዎች ወደፊት ጥናት ለማድረግ ልናስቀምጣቸው እንፈልጋለን። እነዚህ ናሙናዎችና መረጃዎች መለያ ቁጥር ይሰጣቸዋል፣ የእርስዎ ስም ግን አይጻፍባቸውም። ናሙናዎቹንና መረጃዎቹን ለጥናት ብቻ የምናውል ሲሆን ለእርስዎ የሚያመጣው ምንም ዓይነት ጥቅም አይኖርም። የስነ-ጥበብ ሳይንስን ለማሻሻል እንድሁም ስለ ጤንነት እና በሽታ ለመማር አጥኝዎች ስነ-ጥበባዊ ሳይንሳዊ መረጃ ስፍ ወስጥ የተከማቹትን ናሙናዎችና መረጃዎች ይጠቀሙበታል ። የተቀመጡት ናሙናዎችና መረጃዎችን መቼም ላንጠቀምባቸውን እንችላለን። በስጦት ናሙናዎችና መረጃዎች ላይ የተደረገ ጥናት ውጤቱ ለእርስዎም ሆነ ለዶክተርዎ አይሰጥም። ካንሰር ወይም ሌሎች ሕመሞች ያሏቸውን ሰዎች ወደፊት ሊጠቅም ይችላል።

አሁን የሰጧቸውን ናሙናዎችና መረጃዎች ለጥናት እንድቀመጡ እና ለሌሎች እንድሰጡ ተስማምተው ወደፊት በማንኛውም ጊዜ ሐሳብዎን መቀየር ይችላሉ። ብቻ ይገናኙንና ናሙናዎችዎን እና/ወይም መረጃዎችዎን እንድንጠቀምባቸው እንደማይፈልጉ ያሳውቁን። በዛን ጊዜ ማንኛውም ጥቅም ላይ ያልዋሉትን ወይም ለሌሎች ያልተሰጡትን ናሙናዎችና መረጃዎች ይደመሰሱና ወደፊት ለጥናት አይውሉም።

እባክዎን ከዚህ በታች ያሉትን አረፍተ ነገሮች ያንብቡና ስለ ምርጫዎ ያስቡ። እያንዳንዱን አረፍተ ነገር ካነበቡ በኋላ፣ ትክክል የሆነልዎትን መልስ ያክብቡና የስምዎንና የአባት ስምዎን የመጀመሪያ ፊደሎች ከጎኑ ይጻፉ። ምንም ለማድረግ ቢወስኑ እርስዎ የሚያገኙት ሕክምና ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ የለም።

የሰጠኋቸው ናሙናዎችና መረጃዎች ተቀምጠው ካንሰርን እና ሌሎች የጤና ችግሮችን በይበልጥ ለማጥናት፣ ለመከላከል ወይም ለማከም የሚያስችል ጥናት ላይ እንዲውሉ እፈቅዳለሁ።

አዎ _____ አይ _____ የስምና የአባት ስም የመጀመሪያ ፊደሎች _____